

በሰመ ኣብ ወወልደ

ወመንፈስቅዱስ ኣሐዱ ኣምላክ

ኣሚን።።

# የክርስቲያናዊ ትዳር ሀ ሁ... - ክፍል 9

መምህር:- ቀሲስ ሰሎሞን ሙሉጌታ

**E-mail:** kesisolomon4@gmail.com

**ቦታ:-** ቦሌ ደብረ ሳሌም መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን አዳራሽ

በየሳምንቱ ረቡዕ ምሽት ከ12:30 – 1:30

ሚያዝያ ፲፯ ቀን ፳፻፬ ዓ.ም.

# የክርስቲያናዊ ትዳር ሀ ሁ... - ክፍል 9

## ራስን መስጠት - መስዋዕትነት

- ክርስቲያኖች ከሁሉ አስቀድሞም ሆነ ከሁሉ በላይ ራሳችንን ለእግዚአብሔር መስጠት ይጠበቅብናል። «በዋጋ ተገዝታችኋል፤ የሰው ባሪያዎች አትሁኑ።» ቀዳ ቆሮ 7:23። «በዋጋ ተገዝታችኋልና ለራሳችሁ አይደላችሁም፤ ስለዚህ በሥጋችሁ እግዚአብሔርን አክብሩ።» ቀዳ ቆሮ 6:20።
- በተጠመቅንባት ዕለት ቅዱስ ሜሮንን ከተቀባን ጀምሮ የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ ስለሆንን መላ ሕይወታችንን ወደ እግዚአብሔር ፈቃድ በማድረግ ማሳለፍ ይጠበቅብናል። «ሁልጊዜ ደስ ይበላችሁ፤ ሳታቋርጡ ጸልዩ፤ በሁሉ አመስግኑ፤ ይህ የእግዚአብሔር ፈቃድ በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ እናንተ ነውና።» ቀዳ ተሰ 5:16-18።
- በክርስቶስ የሆነ/ች የትዳር አጋር ስንመርጥም ተጋቢዎች እርስ በርስም ሆነ ለጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሳችንን መስጠት ይጠበቅብናል።
- በርግጥ ተጋቢዎቹ ራሳቸውን ለጌታችን አሳልፈው የሚሰጡ ከሆኑ በቀላሉ አንዳቸው ለአንዳቸው ተላልፈው መስጠት ይችላሉ። ዮሐ 15:13።
- ሁሉም አትኩሮታቸውን ወደ ግባቸው ዘላለማዊ ሕይወት፣ እርስ በርስም ወደመተጋገዝ አድርገዋልና አካሄዳቸው ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋር አይጣላም።

# የክርስቲያናዊ ትዳር ሀ ሁ... - ክፍል 9

## ራስን መስጠት - መስዋዕትነት

- አንድ/ዲት ሰው/ሴት ራሱን/ሱን ለሌላው መስዋዕት ሲሆኑ ፈጽመው ራሳቸውን ለሌላው አሳልፈው ይሰጣሉ። በክርስቲያናዊ ጋብቻ ተጋቢዎቹ በሕይወታቸው ዘመን ሁሉ አንዳቸው ለሌላው ራሳቸውን ለመስጠት ቃል ይገባሉ።
- «እግዚአብሔር አምላክም ከአዳም የወሰዳትን አጥንት ሴት አድርጎ ሠራት ወደ አዳምም አመጣት። አዳምም አለ፡ ይህች አጥንት ከአጥንቴ ናት፤ ሥጋም ከሥጋዬ ናት እርስዋ ከወንድ ተገኝታለችና ሴት ትባል። ስለዚህ ሰው አባቱንና እናቱን ይተዋል፤ በሚስቱም ይጣበቃል ሁለቱም አንድ ሥጋ ይሆናሉ።» ዘፍጥ 2:22-24።
- ባለትዳሮቹ ራሳቸውን ለጌታችን መስጠታቸውን ጠብቀው እስከተጓዙ ድረስ አንዳቸው ራሳቸውን ለሌላው መስጠታቸው የበለጠ እየጠነከረ ይሄዳል።
- ባለትዳሮች ቢፈተኑም እንኳ አስቀድሞ በጌታችን ፊት በመቀጠልም አንዳቸው ለሌላው የገቡትን ቃል ኪዳንና ያላቸውን እምነት እስከጠበቁ ድረስ ራሳቸው በመስዋዕትነት ከተሰጣጡበት ሕይወት የአንዲት ሰከንድ ክፍተት ሳይሰጡ ጸንተው መቆም ይችላሉ።
- የተወደዳችሁ ሆይ! ከትዳር አጋራችሁ ውጪ ከሌሎች ሰዎች ጋር ጥብቅ ግኑኝነትን በመፍጠር ራሳችሁን ወደ ፈተና አታስገቡ!

# የክርስቲያናዊ ትዳር ሀ ሁ... - ክፍል 9

## ራስን መስጠት - መስዋዕትነት

- ባልንጀርነት የተቀደሰ ቢሆንም ከፍተኛ ችግር ውስጥ ሊከተን ብሎም በክርስቶስ የሆነ የተቀደሰ ትዳራችንን ሊያፈርስ ከሚችል መቀራረብ ግልጽ ገደብ በማበጀት በጥንቃቄ መራቅ ይኖርብናል።
- ለትዳር አጋራችን የምንከፍለው መስዋዕትነት ፈጽመን የማንደራደርበት መሆን ይኖርበታል። ይህም መስዋዕትነት የተደናቀፈበት አንድም ሁኔታ እንዳይኖር ራሳችንን በፍጹም ጥንቃቄ ማቀብ ይጠበቅብናል።
- በዚህ ጉዳይ ላይ ጌታችን «እኔ ግን እላችኋለሁ፤ ወደ ሴት ያየ ሁሉ የተመኛትም ያን ጊዜ በልቡ ከእርስዋ ጋር አመንዝሮአል።» ማቴ 5:28። በማለት ያስተማረንን እናስተውል።
- ትዳራችን አደጋ የተጋረጠበት መስሎም ሲሰማን ተግባራዊ በሆነ መንገድ ቃል ኪዳናችንን እናድስ።
- ይህንም ለማድረግ እንዲያስችለን አብረን ለመጸለይ፣ ቅዱሳት መጻሕፍትን ለማንበብ ትርጉማቸውን ለማጥናት፣ ለተመስጦ፣ ወደ ቅዳሴና ቅዱስ ቁርባንን ለመቀበል የሚያስችለንን ጊዜ በመመደብ የትዳር ሕይወታችንን ከፍ አድርገን እናንሳው፤ በተመሳሳይ አደገኛ ችግርም እንዳንወድቅ የሚያስችለን ቁርጥ ውሳኔም እንወስን።
- እንግዲህ አንዳቸው ሌላውን በክርስቶስ ደስ ለማሰኘት የሚጣጣሩ ክርስቲያን የሆኑ ባለትዳሮች ዘወትር አንዳቸው ሌላውን በክርስቶስ ደስ ሲያሰኙ ይኖራሉ፤ አንዳቸውም የሌላው ብለውም የእግዚአብሔር እንደሆኑ ይሰማቸዋል። በመጨረሻም «እኔ የወዴ ነኝ ውዴም የእኔ ነው» መጋ 6:3። ማለት ይቻላቸዋል።

# የክርስቲያናዊ ትዳር ሀ ሁ... - ክፍል 9

## ማበረታት

- ሰው ከሆነው ወገን ማበረታቻ የማያስፈልገው የለም።
- እያንዳንዳችን መልካም ነገር ስንሠራም ሆነ መጥፎ ነገር እንዳንሠራ ማበረታጫቻ እንፈልጋለን።
- የትዳር አጋራችን የማንወደውን ወይም እኛ ስህተት ነው ብለን ያመነውን ሲሠራ/ስትሠራ የሚታዩ ሁለት ዓይነት ጠባያት አሉ።
- የመጀመሪያው ባደረገው/በደረገችው ነገር ከፍተኛ መራር ወቀሳ ማቅረብ ሲሆን ሌላኛው ደግሞ የትዳር ጓደኛዬ ይህን በመሰለ መጥፎ አካሄድ እንዳይጓዝ/እንዳትጓዝ በአግባብ መምከርና ማስጠንቀቅ አለብኝ የሚል መልካብ አስተሳሰብ ነው።
- በዚህም የተነሳ በቅዱስ ጳውሎስ መንፈስ ቅዱስ «ወንድሞች ሆይ፥ እንመክራችኋለን፤ ያለ ሥርዓት የሚሄዱትን ገሥጹአቸው፤ ድፍረት የሌላቸውን አጽኑአቸው፤ ለደካሞች ትጉላቸው፤ ሰውን ሁሉ ታገሡ።» ማንም ለሌላው በክፉ ፈንታ ክፉ እንዳይመልስ ተጠንቀቁ፥ ነገር ግን ሁልጊዜ እርስ በርሳችሁ ለሁሉም መልካሙን ለማድረግ ትጉ።» ቀዳ ተሰ 5:14-15። እንደመከረው ልናደርግ እንችላለን።

# የክርስቲያናዊ ትዳር ሀ ሁ... - ክፍል 9

## ማበርታት

- የትዳር አጋራችንን ማበርታት እንዲሻሻል/እንድትሻሻል የሚረዳ ከሁሉ የላቀ አቅጣጫ እንደሆነ ልንመክራችሁ እንወዳለን።
- ተራ ከሆነ ወቀሳ፣ ትችት ወይም ዘለፋ ይልቅ ማበረታታት የበለጠ ፍሬያማ ውጤት ያስገኛል።
- ማበረታታት በተናጋሪው በኩልን የፍቅርን፣ የክብካቤንና የእገዛን መንፈስ ያዘለ መልዕክት የሚያስተላልፍ ሲሆን በሚናገረውም ቃል ሰሚው ለመለወጥ የተነሳሳ መንፈስና ፍላጎት እንዲያድርበት ያደርጋል።
- የተወደዳችሁ ሆይ! የትዳር አጋራችንን ጥፋት/ስህተት ተቀብለን በጎ በጎውን ብቻ የምንመለከትበትን ዘይና ጥበብ ዘወትር እንማር። ይህ ጥበብ ከበርካታ ሥልጠናና ትኩረት በላይ ጸሎት፣ ፍጹም ፍቅርና ጥልቅ ፈቃደኝነትንም ይሻል።

Ἐφῆ3::

For your queries or questions E-mail:  
[kesisolomon4@gmail.com](mailto:kesisolomon4@gmail.com)

To get all the lessons, surf :  
[www.zeorthodox.org](http://www.zeorthodox.org)